

# የኢትዮጵያ ፖለቲካ የሴራ እና የተረኝነት ነው!

(የሺህሳብ አበራ)

ብዙ ጊዜ ፅሬ ብዙ ጊዜ አጠፋሁት። አምና የጻፍኩት ለዘንድሮም ይሆናል። ነገሮች በዓመቱ ተመሳሳይ ናቸው። የኢትዮጵያ ፖለቲካ የሴራ እና የተረኝነት ነው። አሁን የፖለቲካ ተራው ከሰሜን ወደ መሃል ተሻግሯል። የሰሜኑ ጫፍ ፖለቲካ የቆመው በአማራ እና በአሮሞ አለመስማማት ላይ ሲሆን፣ የመሃሉ ፖለቲካ የሚቆመው ደግሞ በአማራ እና በትግራይ የፖለቲካ ሀይሎች አለመስማማት ነው። የአማራ እና የትግራይ ፖለቲካ በኢትዮጵያ ውስጥ የተሻለ መቀራረብ የሚችል ተፈጥሮአዊ ዝምድና ያለው ቢሆንም፣ ትህነግ ዝምድናውን ቆርጦ ሁለቱ ህዝቦች በደመኝነት እንዲተያዩ አድርጎ ወደቀ። አሁን ለትህነግ የአማራን ፖለቲካ ማስጠላት የመኖር እና ያለመኖር ጉዳዩ ሆኖበታል። “አማራ የተባለ ወራሪን ለመመከት “በሚል ትህነግ ከህዝቡ ጋር ራሱን አቅርቧል።

የሁለቱ የፖለቲካ ሀይሎች ሽኩቻ ለአዴፓ ሰርግ እና ምላሹ ሊሆንላት ይችላል። ሁለቱ ከስልጣን ማግ ወርደው ሳሎን ላይ ሲቧቀሱ አዴፓ ከምኒሊክ ቤተመንግስት ገብቶ አልበቃው ብሎ ቤተመንግስቱ የአባ ገዳን ይመሰል እያለ ነው።

የአሮሞ ፖለቲከኞች ተስፋዩ ገብረአብ በገፀባህሪያቱ እንደሚያሳየው” እንኳን ምድሩ ሰማዩ የአሮሞ ነው “ይላሉ። 7 ሚሊዮን ህዝብ ያለባትን አዲስ አበባ የአሮሞ ናት ሲል ጃዋር የግለሰቡ አቋም ብቻ አይደለም። የአዴፓ እና የሌሎችም ነው። የአሮሞ ፖለቲካ ብዙኃነትን የማረጋገጥ እና የኢትዮጵያን ቀለም የማደስ ነው። ከድሬድዋ እስከ አዲስ አበባ ያለው ጉዳይ ይሄው ነው።

....  
**አዴፓ**

....  
በውስጥ-በስጥ ችግሮች ተጀቡና የአማራን ህዝብ እየመራ የመጣው አዴፓ ሁሌም ችግሩ ይቀድመዋል። ዛሬ መልካም ነው ብሎ የጀመረው ችግር ሆኖ ነገ ከፊቱ ይመጣበታል። አዴፓ ብዙ ተሸከርካሪዎች እንዲያልፍ የሚያደርግ የተሸከርካሪ ታኮ(ማለፊያ ድጋፍ) ነው። ታኮ አይጓዙም። ሌሎችን ያስገዛል እንጂ። የአዴፓ ህይወትም እንዲህ ሆነ። አዴፓ በጭንቅላቱ ጠላትም ወዳጅም የለውም። ጠላቱ የተሸነፈው ነው። ወዳጁ ደግሞ ያሸነፈው ብቻ ነው። ይህ የሞርኮ ፖለቲካ ትህነግን ለ 27 ዓመት አሻግሮ ፣ በተራው ደግሞ ለአዴፓ አቀብሏል። ይህ ሁሉ የሚመነጨው አዴፓ ከአማራ ህዝብ ስሪት እና ከኢትዮጵያ ፖለቲካ አኳያ የሚመነጭ ስትራቴጂ ስለሌለው ነው። ጥሩ ስትራቴጂ ስለሌለው ከማን ጋር ተጣልቶ ከማን ጋር እንደሚወዳጅ እና እንደሚያሸንፍ አልተገለጠለትም። ይህ አለመገለጥ አዴፓን ከኢትዮጵያ ፖለቲካ አውርዶ ወደ ገጠር እና ጎጥ ፖለቲካ ዱለቷል። ይሉኝታ ቢስ በሆነው የኢትዮጵያ ፖለቲካ አዴፓ ባለ ይሉኝታ ነው። ድሮ ታሳሪ ግብረሰዶም ይፈፀምበታል፣ ትህነግ ያስቃያል፣ ይዘርፋል ሲባል አያምንም። እንዲህ ያለውን ቀድሞ ይቀጣል። ቀድሞ የገባቸውን እያባረረ የማይገባቸውን ይዞ ቀጠለ። በመጨረሻም ትህነግ ዝርፊያውን ከጨረሰ በኋላ ሙሾ ተቀመጠ ። ይህ ሁነት አዴፓ ላይም ይደገማል። የአዴፓ ይሉኝታ ቢስ አካሄድ ከትህነግ ይበልጣል። ግን አዴፓ አልጠረጠረም።

....  
አንድ የማይካደው ሃቅ አዴፓ ከትናንቱ የተወሰነም ቢሆን ተሸሏል። በፀጥታው ዘርፍ ጥሩ ነገር አለ። አንዳንድ የአዴፓ ሰዎችም በግለሰብ ደረጃ ፖለቲካው ይገለጥላቸዋል። ነገር ግን አዴፓ እንደ ድርጅት

የፖለቲካ ስብራቱ አልዳነም። የግለሰቦች ቁጭት አዴፓ በጥቅሉ ካልተሻለ የትም አያደርስም። አዴፓ ፖለቲካው ከሳሎን እንዳይወጣ የጋራ በሆኑ ህዝቦች መካከል ጉዳይ ይገጥመዋል። የቅማንት ጉዳይ ከዚህ አንዱ ነው። ካልተጠናከረ ከዚህ የሚከብዱ ጉዳዮችም ይመጣሉ።

የቅማንት ጉዳይ የቅማንትን ህዝብ አይወክልም። አማራ እና ቅማንት የሚራራቅ እና የሚገፋፋ ዕድል የለውም። ይህ እውነት ነው። ከዚህ እውነት ማዶ ግን በትህነግ የተደራጁ ጥቂት ኮሚቴዎች አሉ። ሁሉንም አያካትትም። እነዚህ ኮሚቴዎች አማራውም ቅማንቱም ሲሞት በአንድ መቃብር ይቀብራሉ። ነፃ ምሽግም ነበራቸው። ይህን መቃብር የጅምላ ግድያ ተፈፅሞብናል ብለው እስከ ተመድ ሂደው አዴፓን ከሰዋል። አሁን ደግሞ ቤት እያቃጠሉ ብዙ ሺዎች አካባቢያቸውን ይለቃሉ። ዓለማቸው በተለቀቀው ቦታ ማስፈር ነው።

ዘመናዊ መሳሪያም ታጥቀዋል። ተደራጅተዋል። የቅማንት ኮሚቴ ጉዳይ እዚህ ባይገለፅ መልካም ሆኖ እንጂ ከዚህ የተለየ ብዙ ዓለማዊ ዓለው። ከባድ ጉዳይ ነው። የቅማንት ጉዳይ ትህነግ እጁ ቢያጥርም በነ ጃዋርም መደገፉ አይቀርም። ዓለማው የአማራን ፖለቲካ ከምኒሊክ ቤተመንግስት ይልቅ ሳሎን ላይ ማዋል ነው። የአማራን ብዙኃነት በመበጣጠስ ማሳነስ ነው።